



□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □. □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□



□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□

жизни, и в то же время, несмотря на то что в жизни есть многое, что не соответствует нашим представлениям о том, как должна быть жизнь, мы продолжаем надеяться на лучшее. Мы верим в то, что в будущем все будет хорошо, что мы будем счастливыми людьми.

Но это не всегда так. Жизнь может быть полна проблем и трудностей. И когда мы сталкиваемся с ними, мы можем испытывать страх, беспокойство и тревогу. Но это не значит, что мы должны отступать от жизни. Мы можем продолжать искать решения, находить поддержку и подавать сигналы для помощи.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Жизнь — это не только радость и счастье, но и проблемы и трудности. И когда мы сталкиваемся с ними, мы можем испытывать страх, беспокойство и тревогу. Но это не значит, что мы должны отступать от жизни. Мы можем продолжать искать решения, находить поддержку и подавать сигналы для помощи.

Жизнь — это не только радость и счастье, но и проблемы и трудности. И когда мы сталкиваемся с ними, мы можем испытывать страх, беспокойство и тревогу. Но это не значит, что мы должны отступать от жизни. Мы можем продолжать искать решения, находить поддержку и подавать сигналы для помощи.

Жизнь — это не только радость и счастье, но и проблемы и трудности. И когда мы сталкиваемся с ними, мы можем испытывать страх, беспокойство и тревогу. Но это не значит, что мы должны отступать от жизни. Мы можем продолжать искать решения, находить поддержку и подавать сигналы для помощи.

□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□-□□□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□